



ወደ Swedbank እና Savings ባንኮች እንኳን በደህና መጡ

በ Swedbank ወይም Savings ባንክ ደንበኛ ለመሆን መታወቂያ ማቅረብ እና የባንክ ሂሳብ ለምን እንዳስፈለጎት ማብራራት አለብዎት። ይህ ወደ ቅርንጫፍ ሲሄዱ ለባንኩ ማቅረብ ስላለብዎት መረጃ መሪ ነው።

መታወቂያ

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ካለዎት

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ካለዎት ተቀባይነት ያለው የስዊዲሽ መታወቂያ ማቅረብ አለብዎት።

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ከሌለዎት

የስዊዲሽ የግል መታወቂያ ቁጥር ከሌለዎት ተቀባይነት ያለው ዜግነትዎን የሚገልጽ ብሄራዊ ፓስፖርት ማቅረብ አለብዎት።

የSchengen ስምምነት አካል ለሆኑ ሀገሮች ደግሞ ሀገርዎን የሚገልጽ ለስዊዲሽ ብሄራዊ መታወቂያ ካርድ ጋር እኩል የሆነ ተቀባይነት አለው።

የሌላ ሀገር መታወቂያ ሲያቀርቡ ማንነትዎ እንደ የመኖሪያ ፈቃድ፣ የቅጥር መግለጫ፣ ከግብር ባለስልጣን የምስክር ወረቀት ወይም የት/ቤት የምስክር ወረቀት በመሳሰሉ ተጨማሪ ሰነድ መረጋገጥ አለብዎት።

ስዊዲሽ ወይም እንግሊዝኛ የማይረዱ ከሆነ

ስዊዲሽ ወይም እንግሊዝኛ የማይረዱ ከሆነ የሚያስተረጉምልዎት ሰው ማምጣት አለብዎት።

እንደ ደምበኛ መብትዎን እና ግዴታዎን እንዲረዱ እንዲሁም ስለእርስዎ እና ስለሂሳብዎ ያለንን ማንኛውንም ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት እርስ በርስ መግባባታችን አስፈላጊ ነው።

የባንክ ሂሳብ ለምን አስፈለገዎት?

ሁሉም የስዊዲሽ ባንኮች ለምን የባንክ ሂሳብ እንዳስፈለገዎት እና ሂሳቡን እንዴት እንደሚጠቀሙት እንዲጠይቁ በህግ ይገደዳሉ። ደሞዝዎን ለማስቀመጥ ወይም ለሌላ አይነት ክፍያ፣ ኪራይ ለመክፈል ወይም እንደቁጠባ ሂሳብ ሊሆን ይችላል።

አብዛኞቹ ቅርንጫፎቻችን ጥሬ ገንዘብ አያስተናግዱም። ለዚህም ከጥሬ ገንዘብ ሌላ እንዴት በሌላ አማራጮች ከፊያ እንደሚቀበሉ ወይም እንደሚከፍሉ ባንክዎን ይጠይቁ።

የባንክ ካርድዎ እና የሂሳብዎ መረጃ የግል ናቸው። ካርድዎን ወይም ሂሳብዎን ሌላ ሰው መጠቀም የለበትም። ስለካርድዎ እና ሂሳብዎ መረጃ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። የPIN ኮድዎን ለማንም በፍጹም መናገር እንደሌለብዎት ያስታውሱ።

የገቢ እገዛ ለማግኘት ከባንክዎ የሂሳብ መግለጫ ከፈለጉ ከክፍያ ነጻ ወደሆነ ወርሀዊ የባንክ መግለጫ ለመግባት እንዲረዱዎት በቅርብ ወደሚገኘው ቅርንጫጭ መሄድ አለብዎት።

ለባንክ ሂሳብ መብት

ማንኛውም ሰው ከዜግነቱ ባሻገር ለተቀማጭ ገንዘብ በዋስትና የተሸፈነ የባንክ ሂሳብ የመክፈት ዋና መብት አለው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ባንኩ ሂሳብ መክፈትን ሊከለክል ይችላል። በሚከተሉት ሁኔታዎች ባንኩ ሂሳብ ሊከፍትልዎት አይችልም፡-

- ባንኩ በተሟላ ሁኔታ የእርስዎን ማንነት ማወቅ ካልቻለ
- ሂሳብ መክፈት ስለፈለጉበት ምክንያት ያሰገቡት መረጃ በቂ እንዳልሆነ ባንኩ ካገኘው

የማስታወቂያ አቅርቦት

የማስታወቂያ አቅርቦታችን ገንዘብ እንዲያስቀምጡ እና ክፍያዎችን እንዲመሩ ያስችልዎታል።

የሚከተሉትን ይይዛል፡-

- የባንክ ሂሳብ
- የባንክ ካርድ
- የክፍያ አገልግሎት



እውነታዎች

በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ ማድረግ እና ሹብርተኝነትን በገንዘብ መደጎም ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ ስለወጣው ህግ

በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ ማድረግ እና ሹብርተኝነትን በገንዘብ መደጎም ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ የወጣው ህግ ባንኮችን ለግብር ማጭበርበር እና የወንጀል ድርጊቶችን ለመደጎም መጠቀሚያ ከመሆን ለመከላከል አላማ ያደረገ የስዊድን ህግ ነው። ህጉ የሚለው ባለጉዳዩ ለምን ሂሳብ እንዳስፈለገው እና እንዴት እንደሚገለገልበት ባንኩ ምላሽ ካላገኘ ሂሳብ የመክፈት ወይም እንቅስቃሴ የመቀጠል መብት የለውም።

ስለተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና

ስዊድን የተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና አላት። ባንኩ ቢከሰር ደንበኞች እስከተወሰነ መጠን ድረስ በመንግስት ይካሄዳሉ።

ስለጥሬ ገንዘብ

Swedbank፣ savings ባንኮች እና ሌሎች ብዙ ባንኮች እንዲሁም ባለድርሻዎች በማህበረሰቡ ውስጥ የሚሸከረከረውን የጥሬ ገንዘብ መጠን ለመቀነስ በንቃት ይሰራሉ። ለዚህም ደንበኞቻችንን የካርድ ክፍያዎችን እንዲጠቀሙ፣ ሱቆች ውስጥ በካርድ ሲከፍሉ ጥሬ ገንዘብ እንዲያወጡ፣ ጥሬ ገንዘብ ለማስቀመጥ እና ለማውጣት የጥሬ ገንዘብ ማስቀመጫ ማሸኛችን እና ATM እንዲጠቀሙ እናበረታታለን።